


ቅድሚ ምጅማርካ

- ነዚ ናይ መርመራ መሰርሒታት ኣብ ምቕጻ/ማእከላይ ወይ ኣብ ሞንጎ 20ሰግ - 30ሰግ ዝኸውን ዓቕን ናይ ሙቕት ኣብ ዘለዎ ቦታ ዓቕቦ (ኣብ ፍሪዘር ኣይትግበር፡ ካብ ናይ ቀጥታ ናይ ጸሓይ ብርሃን ሕሊ፡ ኣብ መኪና ኣይትግደፎ)።
- እንተ ፈሰሰካ ብቐሊሉ ከተጽርዮ ዘኽእለካ ጽፍይን ሰጥ ዝበለን (ካብ ዝብላዕን ዝስተን ጋሕመጥን ነጻ ዝኾነ) ቦታ ርኽብ።
- ኣብ ግዜ መርመራ ኣይትብላዕ፡ ኣይትስተ፡ ኣይተትክኽ፡ ሼፕ ኣይትግበር፡ ኮንታክት ሌንስ ኣይትግበር፡ ሜክኣፕ ኣይትግበር ወይ ገጽካ ኣይትተንክፍ።
- እዚ መርመራ እዚ ንርእስ-መርመራ ክትጥቀሙሉ እዩ ተዳልዩ።
- ናይ ኣፍንጫ መድመይቲ እንተ'ልዩካ ነዚ መርመራ እዚ ኣይትጠቐም።

ምንጭታት

ንዝያዳ ሓበሬታ ናይ ቅልጡፍ መርመራ ንምርካብ፡ ትርጉማት ናይዚ መምርሒን እቲ መርመራ ዝግበረሉ ኣገባብ ዝሕብሩ ቪድዮታትን ንምርካብ ነዚ ኪው ኣር ኮድ ወይ ነዚ ሊንክ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም፡ bccdc.ca/covid19rapidtesting



- 繁體中文
- 简体中文
- ਪੰਜਾਬੀ
- Việt Ngữ
- español
- ትግርኛ
- Français
- 한국어
- عربي
- فارسی

ናይ መርመራኻ ልክዕነት ምርዳእ

ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጅን መርመራታት ነቲ ኣንትጅን (ፕሮቲን) ናይቶም ኮቪድ-19 ዘስዕቡ ቫይረሳት እዮም ዘላልዩዎ/ዝረኽቡዎ። በቲ መርመራ ንኽርከብ/ክፍለጥ ዘኽእሎ እኹል ዓቕን ናይቲ ቫይረስ ንኽህልዉኻ ብድሕሪ ምልካፍካ **ካብ 3 ክሳብ 7 መዓልታት** ክወስድ ይኽእል እዩ። ኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ ካብቲ ዝተለኸፈሉ ግዜ ኣዝዩ ቀልጢፉ መረምራ እንተ ጌሩ፡ እቲ ናይ መርመራ ውጽኢት ከም ነጋቲቭ (ኣሉታ) ኮርኢ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ሓሰት ነጋቲቭ እዩ ዝበሃል።


ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጅን መርመራ ናይ ሓንቲ ውስንቲ ህምት (ግዜ) ውጽኢት ጥራሕ እዩ ዝህበካ። ነጋቲቭ ውጽኢት ስለ ዝረኽበ ሓይ ሰብ ንኽልኣት ከም ዘይሕልፈሎም ርግጻኛታት ኣይገብረናን እዩ። ኣብዚ ሓጺር ግዜ ንኮቪድ-19 ተቐላቕሳ እንተ ኔርካ፡ ሓንሳብ እቲ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ኣካላትካ ዘለዉ ኣንቲጅን ብመርመራ ክርከቡ ኣብ ዝከኣሉሉ ዓቕን ምስ በጽሑ ፖዘቲቭ ውጽኢት ክህልወካ ይኽእል እዩ።

መምርሒታት

1 ፊጥ ብምባል ኣፍንጫኻ ኣጽራፎ ነቲ ሰፍቲ ጎሓፎ። ኣእዳውካ ብሰምና ተሓጸብ።



- 2** ናይ መርመራ ናውቲ ኣክቦ
- ኣርትሮን ናይ መርመራ መሰርሒ፡ 1x ናይ መርመራ መሰርሒ
 - 1x ዝመኽነ ስዋብ
 - 1x ናይ መርመራ ትቦ (ዝተዓሸገ ፈሳሲ ዝሓዘ)
 - 1x ናይ መርመራ ትቦ መኽደኒ
 - 1x መቐመጢ ናይ መርመራ ትቦ (ዝተዋህበ እንተኾይኑ)



- መቐጸሪ ሰዓት (ታይመር)
- መትሓዚ ጎሓፍ
- ንእሽተይ ብኬሪ ወይ ኩባያ (ከም ምርጫኻ)



መቐጸሪ ሰዓት


መትሓዚ ጎሓፍ

ብኬሪ ወይ ኩባያ (ከም ምርጫኻ)


COVID-19

መመርመሪያ ትንተና ገዛኝ ኮንክ ዝግበር ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጅን መርመራ ኣርትሮን

3 ነቲ መዕሸጊ ፎልዮ ካብቲ ናይ መርመራ ትቦ ቅለጡ።





4 ነቲ ዝመልእ ናይ መርመራ ትቦ ኣብቲ ዝተዳለወ መቐመጫ ናይ መርመራ ትቦ ወይ ኣብ ጽሑይ ብኬሪ ወይ ኩባያ ኣቐምጡ።





5 ካብ ኣፍንጫኽ እቲ መርኣዪ/ሳምፕል ውሰድ፡

- 1 ነቲ ስዋብ ካብቲ መሸፈኒኡ ኣውጽኦ ቦቲ መትሓዚኡ ጎማ ጥራሕ ተንክፎ።
- 2 ርእሰኽ ንድሕሪት ኣቕንን ኣብሎ።
- 3 ነቲ ጡጥ ዘለዎ ጫፍ ናይቲ ስዋብ ኣብ ሓንቲ ከፋት ናይ ኣፍንጫኽ ትኽ ኣቢልካ ንድሕሪት (ንላዕሊ ዘይኮነ) ን1.5ሰሜ (3/4 ኢንች) ኣእትዎ።
- 4 መርኣዪ/ሳምፕል ካብ ናይ ኣፍንጫኽ ፈሳሲ ንምውሳድ ነቲ ስዋብ ናብቲ ውሽጢ ናይ ኣፍንጫኽ ኣጸግዓዮ። ኣፍኩስ ኣቢልካን ቀስ ኣቢልካ 5 ሳዕ ኣኹልሎ/ኣዙሮ።
- 5 ቦቲ ስዋብ እቲ ጌርካ ኣብታ ሓንቲ ከፋት ኣፍንጫኽ ደጊምካ ከምኡ ግበር።



እቲ ስዋብ ደም እንተ ተጸይቑ ንመርመራ ኣይትጠቐሙሉ። ፊጥ ድሕሪ ምባልካ ሓድሽ ስዋብ ተጠቐም። ናይ ኣፍንጫ መድመይቲ እንተ ኔሩካ መርመራ ቅድሚ ምግባርካ ን24 ሰዓታት ተጸቦ።

6 ነቲ ጡጥ ዘለዎ ጫፍ ናይቲ ስዋብ ኣብቲ ናይ መርመራ ትቦ ኣፍኩስ ኣቢልካ ኣእትዎ፡




1 ነቲ ጫፍ ናይቲ ስዋብ ኣብቲ መመርመሪ ፈሳሲ **ኣፍኩስ ኣቢልካን ቀስ ጌርካ** 10 ሳዕ ኣኹልሎ።

2 ነቲ ጎድኒ ናይቲ ትቦ እንዳ ጸቐጥካ ነቲ ፈሳሲ ኩሉ ካብቲ ስዋብ ንምውጻእ ጽሙቕ እንዳ ኣበልካ ኣውጽኦ። ነቲ ስዋብ ኣብ ጎሓፍ ኣእትዎ።


3 ነቲ ናይ መርመራ ትቦ ንክትዕሸጎ ነቲ መኽደኒ ደፊእካ ኣግጥሞ።

7 ነቲ ናይ መርመራ መሳርሒ ከፊትካ ኣብ ሓይ ሰጥ ዝበለ (ከም ጣውላ ዓይነት) ቦታ ኣቐምጦ።




8 ነቲ ናይ መርመራ ትቦ እቲ መኽደኒኡ ንታሕተ 7ጹ ከም ዝጥምት ብምግባር ልክዕ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ መርመራ መሳርሒ ኔርካ ሓዘ። ናብታ ከባብ ናይታ ናይ መርመራ መሳርሒት 4 ንጣባት ቀስ ኔርካ ብምጽቃጥ ኣንጥቡሉ።


ነቲ ናይ መርመራ ትቦ ናብታ ክቢ ኣይተተንክድ።




9 ሰዓትካ ን30 ደቐይቕ ድሕሪ ምምላእ ውጽኢትካ ረኣዮ። ኣብዚ ግዜዚ (እንዳ ተጸበኻ ከለኻ) ነቲ ናይ መርመራ መሳርሒ ኣይተንቀሳቕሶ። ድሕሪ 30 ደቐይቕ ዘሎ ናይ ውጽኢት ንባባት ልክዕ ከይከውን ይኸእል እዩ።



10 ኩሉ ዝተመርመርካሉ ናውቲ ናብ ጎሓፍ ኣእትዎ።



11 ኣእዳውካ ተሓጸብ።




ውጽኢትካ ብኸመይ ከም ተንብቦ

ኣየንይቲ መስመር እያ ኣቐዳማ ተረጎፍ ወይ እተን መስመራት ክሰብ ክንደይ ሃሲሰን ይረጎፍ ኣለዎ ኣገዳሲ ኣይኮነን። እተን መስመራት ሮዛ ወይ ሊላ እየን ክኾና። ሰዓትካ ምስ መላእኪያ ነቲ ናይ መርመራ መሳርሒ ተኸታተሎ። ናይ መርመራ ውጽኢት ንክፍለጥ ክሰብ 30 ደቐይቕ ክወስደሉ ይኸእል እዩ። ፖዘቲቭ ውጽኢት ቀልጢፉ ክርኢ/ክፍለጥ ይኸእል እዩ።

ውጽኢትካ ፖዘቲቭ ይኹን ነጋቲቭ ብዘየገድስ ሕክምና ዘድልዩካ ኮይኑ እንተ ተሰጢዑካ ናይ ሕክምና ረድኤት ሕተት።

ኣሉታ/ነጋቲቭ ውጽኢት


እታ መቆጻጸሪት (C) ኣብ ትብል ፊደል ዘላ መስመር ጥራሕ እያ ትቆልቀል/ትርኢ



ውጽኢትካ ኣሉታ/ነጋቲቭ እንተ ኾይኑ ከቪድ-19 ኣይተረጎምን ማለት እዩ። ከቪድ-19 ክህልወካ ግን ጌና ተኸእሎ ኣሎ።

ኣዎንታ/ፖዘቲቭ ውጽኢት

ክልቲኤን እታ (C) ኣብ ትብል ፊደል ዘላ መቆጻጸሪት መስመርን እታ (T) ኣብ ትብል ናይ መርመራ መስመርን ይቆልቀላ/ይረጎፍ




ኣዎንታ/ፖዘቲቭ ውጽኢት ማለት ከቪድ-19 ዘለካ እዩ ዝመስል ማለት እዩ። ንክልኡት እውን ከተሕልፈሎም ትኸእል ኢኻ።

ካብ ናይ መድሃኒት ሓገዝ ክትጥቀም ትኸእል ከይትኸውን ኣብዚ gov.bc.ca/covidtreatments ዝተባህሉ ሊንክ ተወክስ ወይ ናብዚ ቁጽሪ 1-888-268-4319 ደውል

ዘይብቐዕ ውጽኢት

እታ መቆጻጸሪት (C) ኣብ ትብል ፊደል ዘላ መስመር ኣይተረጎምን



ናይ መርመራ ውጽኢትካ ዘይብቐዕ እንተኾይኑ፡ ኩሉ እቲ ነዚ ቀዳማይ መርመራ ዝተጠቀምካሉ ናውቲ ጎሓፍ። ኣእዳውካ ድሕሪ ምሕጻብካ ነቲ ክልኣይ ቅያር ናውቲ ተጠቐምካ ነቲ መስመር ድገሞ። ነቲ ናይ መርመራ መምርሒ ደገምካ ሰዓብ።